



መጋቢት ፳፮ ቀን ፳፻፪ ዓ.ም

በስመ ኦብ ወወልድ ወመንፈስቅዱስ ፩ አምላክ

አሜን

በአለንበት ሀገር በሰሜን አሜሪካ በሀገራችን በኢትዮጵያና በልዩልዩ ምክንያት ከሀገራችሁ ወጥታችሁ በተለያዩ አካላት የምትገኙ አባቶቼና እናቶቼ ወንድሞቼና እንቶቶ በአጠቃላይ የመንፈስቅዱስ ልጆቼ ከሁሉ አስቀድሞ ለጥበቃውና ለመግባቱ እንከን ለዘለዓለማዊ ፍቅሩ ወረት የሌለበት የሰላም አምላክ በረድኤቱ ጠብቆ መዋዕለ ጾሙን አሳልፎ እንኳን ለብርሃነ ትንሣኤው በሰላምና በጤና አደረሳችሁ በማለት በሰሜን አሜሪካ በዋሽንግተን ዲሲና አካባቢው ሀገረ ስብከት ስም ልባዊ የሆነውን የእንኳን አደረሳችሁ መልዕክቴን ሳቀርብ በታላቅ ትንትና ነው።

“ወቦኡ ውስተ ሀገር ቅድስት እምድሃረ ተንሥኦ”

ከተነሣም በኋላ ወደ ቅድስት ሀገር ገቡ

ማቴ ፳፯ :፶፫

በሞቱ ሞትን ድል የነሣው በትንሣኤው ሙታንን ያስነሣው በምኞትና በኃጢአት ከቅድስት ከተማ ከምድረ ርስት የወጡት ሁሉ በመቃብር ያሉት ከመቃብር ወጥተው ወደ ቅድስት ከተማ ገብተው ለሚያምኑትም ለማያምኑትም ለሚያውቃቸውም ለማያውቃቸውም እንዲታዩ በድል አድራጊነቱ ድልንና ነጻነትን ስለ ሰጣቸው፤ “ከትንሣኤውም በኋላ ከመቃብሮቻቸው ወጥተው ወደ ቅድስት ከተማ ገቡና ለብዙዎቻቸው ታዩ” በማለት ግሩም ሥራውንና እውነተኛ ፍቅሩን ቅዱስ ማቴዎስ ይተርክልናል።

በተመሳሳይም ኅሊናቸው በኃጢአት ሞቶ በቅሚያና በዝርፊያ ከታወቁት ብዙ ወገኖቻችን ካስለቀሱት መካከል ፈያታዊ ዘየማን እና መሰሎቹ በሞቱ ከሞተ ነፍስ ድነዋል። በትንሣኤውም ከሞተ ኅሊና ትንሣኤ ልቡና አግኝተዋል። ለዘመናት በበደል ምክንያት ተዘግታ በሱራፊ በተያዘች በምትገለገበጥ ሰይፍ ትጠበቅ ወደ ነበረችው ምድረ ርስትም ገብተዋል።

በብርሃነ ትንሣኤው የምትመላለሱ ወገኖቼ!

የትንሣኤው ነገር የማይሰማበት ቦታና ጊዜ ካለመኖሩም በላይ ትንሣኤው ለክብርም ሆነ ለሀሳር የሰውን ልጅ ሁሉ የሚመለከት መሆኑን ሲአስረዳ ቅዱስ ዮሐንስ እንዲህ ይላል፡ “ወበእንተ ዝንቱስ ኢታንክሩ እስመ ትመጽእ ሰዓት ወይበጽሕ ጊዜሁ በዘይሰምዕዎ ቃሎ ለወልደ እግዚአብሔር ኰሎሙ እለ ውስተ መቃብር ወይወጽኡ እለ ሠናየ ገብሩ ውስተ ትንሣኤ ዘለክይወት ወእለሰ እኩየ ገብሩ ይትነሥኡ ውስተ ትንሣኤ ዘለደይን”

ይህንስ አታድንቁ በመቃብር ያሉ ቃሉን የሚሰሙበት ጊዜ ይደርሳልና በጎ ሥራ የሠሩ ሁሉ በሕይወት በሚያኖር ትንሣኤ ይነሣሉ፡ክፉ ሥራ የሠሩ ግን በሥቃይ ለመኖር በሥቃይ በሚያኖር ትንሣኤ ይነሣሉ። ዮሐ ፩ :፳፰-፳፱

በክርስቶስ ክርስቲያን ለተሰኛችሁ ወገኖቼ!
ለሕይወት ትንሣኤ እድምተኞች በሙሉ

የጌታችንና የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ፤ የእያንዳንዳችን ትንሣኤ ነዉና በዓለ ትንሣኤዉን ስናከብር ቤተ ክርስቲያን ከኛ የምትጠብቀውን በማስታወስ የኃጢአት መቃብር የተጫነን ከኃጢአት መቃብር እንወጣ የመለያየት አባዜ የተጠናወተን ተባብርና ተዛዝኖ መኖርን እንፈልገው፡፡ከቅድስቲቱ ከተማ ከአርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ሕግና ሥርዓት ያፈነገጥን ወደቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን እንመለስ ሥርዓታችንን እናከብረው፡፡እምነታችንን እንጠብቀው፡፡

ቅዱስ ጳውሎስ ወደ ፊልጵስቶስ በጻፈው መልእክቱ “እርሱንና የትንሣኤውን ኃይል እንዳውቅ በመከራውም እንድካፈል ወደሙታንም ትንሣኤ ልደርስ ቢሆንልኝ በሞቱ እንድመስለዉ እመኛለሁ”ይላል፡፡

ፊል ፫:፲፫

እኛም እንደ ቅዱስ ጳውሎስ መልካም ምኞትን እንመኝ ቤተ ክርስቲያናችንንም በተመለከተ ምኞታችን ሁሉ እንደ አባቶቻችን ሕግና ሥርዓት እኛ እሷን እንድንመስል እንጂ እሷ እኛን እንድትመስል ከሚደረገውና ከሚታየው አላስፈላጊ ምኞት እንራቅ፡፡ለብርሃነ ትንሣኤው ያደረሰን ልዑል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን፡፡ምድራዊትም ሰማያዊትም በሆነችው አርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተክርስቲያናችን ያጽናን፡፡ አምላክ ሰላም ለሀገራችን ለኢትዮጵያና ለዓለም ሁሉ ሰላሙን ይስጥልን የምንኖርባትንም ሀገር ምድረ አሜሪካንን በረድኤት ይጠብቅልን፡፡

በድጋሜ እንኳን ለብርሃነ ትንሣኤው አደረሳችሁ
አባ አብርሃም
የዋሽንግተን ዲሲና አካባቢው ሀገረ ስብከት
ሊቀ ጳጳስ